



✎ Rukia Nantale
 📧 Benjamin Mitchley
 📧 Daniel Berhane Habte
 🗣️ tigrinska
 📖 nivå 5



ህጻናት

Sagor för barn på svenska




berattelser.se

ህጻናት

Skriven av: Rukia Nantale
 Illustrerad av: Benjamin Mitchley
 Översatt av: Daniel Berhane Habte

Denna saga kommer från African Storybook (africanstorybook.org) och vidarebefordras av Sagor för barn på svenska (<http://berattelser.se/>), som erbjuder sagor på många språk som talas i Sverige.

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Internasjonal Lisens. <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv>




ሲምበግዊረ አዲኦ ምስሞተት፡ አዝያ ሓዘነት። ኣቦ ሲምበግዊረ ንጓሉ ክከናኸን ኩሉ ዝከኣሎ ገበረ። ቀስ ብቐስ፡ ብዘይ ኣደ ሲምበግዊረ፡ ከምቀደሞም ናብራኦም ብሓኹስ ክመርሑ ጀመሩ። ንግሆ ንግሆ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ እታ መዓልቲ መደቦም ይሰርዑ። ምሽት ምሽት ብሓደ ይድረሩ። ኣቑሑ ምስሓጸጸቡ ኣቦ ሲምበግዊረ ዕዮ ገዝኦ ኣብ ምስራሕ ይሕግዛ።

::ሃህንሂ ሄሄሄ ህህ ።:ሃላሁቲ ቶሎላ
 ኣነዝ ።።ሃህኔ ዘ፣ ህህሃ ስሃሪ ንስሃህህ ሄር ትሃህህ ትህህ። ።ቶህህ
 ።ሃህ ህህ ቋጋጋ ቶህህህህ ለህህህህ ሃህ ህህ ትሃህህ ትህህ ።ሃህ
 ኣህ ።:ቶህህ ኣህ ሁህ ለህህህህ ።:ኮህህ ህህ ።:ሪሃህኔ ዘ፣ህህህ
 ።ህህ። ።:ህህ ስህህ ህህህ ህህህ ለህህህ ለህህህ ህህ ትሃህህ ።ህ





“ሰላም ሲምበግዊረ፡ አባኹ ብዛዕባኹ ብዙሕ እዩ ዝነግረኒ።” በለት ኣኒታ። ግና ፍሽኽ ኣይበለትን ናይታ ቁልዓ ኢድ’ውን ኣይተንከፈትን። ኣቦ ሲምበግዊረ ተሓጉሱን ተረቢጹን ነበረ። ሰለስቲኦም ብሓባር ክነብሩ ምኃኖምን ሂወቶም ሕጉስ ክኸውን ምኃኑን ተዛረበ። “እዛ ጓለይ፡ ንኣኒታ ከም ኣዴኹ ክትቅበልያ ተስፋ እገብር።” ድማ በለ።



ኣብታ ዝሰዓበት ሰሙን፡ ኣኒታ ንሲምበግዊረ፡ ምስ ደቀ’ሞኣን ኣሞኣን ናብቲ ገዛ ንምሳሕ ዓደመተን። ከመይ ዝበለ ድግስ’ዩ! ኣኒታ ኩሉ እቲ ሲምበግዊረ እትፈትዎ መግብታት ኣዳልያ ነበረት። ኩላቶም ድማ ክሳብ ዝጸግቡ በልዑ። ሽዑ እቶም ቁልዑ ተጻወቱ እቶም ዓበይቲ ድማ ኣዕለሉ። ሲምበግዊረ ሓጉስን ትብዓትን ተሰምዓ። ምስ ኣቦኣን ሰይተ-ቦኣን ክትነብር ብቕልጡፍ ከይደንጉዮት ናብ ገዝኣ ክትከይድ ወሰነት።

::ረህጻህጽ ለቤተሰብ ተገቢ ጽሑፍ
 ትህትኔ ላይ ገብረዎቹ ሆኑ ። ግን ስህተት ተገቢውን ተሰጥቶ
 ጽሑፍ ላይ ፡፡ፍጥረትም ትህትኔ ፡፡ ተገቢውን ጽሑፍ ላይ ሆኑ ፡፡
 ፍጥረትም ገቢውን ፡፡ ለሌሎች ጽሑፍ ላይ ሆኑ ፡፡ ገቢውን ፡፡
 ለሌሎች ጽሑፍ ላይ ሆኑ ፡፡ ገቢውን ፡፡ ገቢውን ፡፡ ገቢውን ፡፡



፡፡ ፍጥረት ሆኖ ጽሑፍ
 ተገቢውን ለ ጽሑፍ ላይ ፡፡ ፍጥረት ሆኖ ጽሑፍ ላይ ፡፡ ፍጥረት ሆኖ ጽሑፍ ላይ ፡፡
 ፡፡ ፍጥረት ሆኖ ጽሑፍ ላይ ፡፡ ፍጥረት ሆኖ ጽሑፍ ላይ ፡፡ ፍጥረት ሆኖ ጽሑፍ ላይ ፡፡
 ፡፡ ፍጥረት ሆኖ ጽሑፍ ላይ ፡፡ ፍጥረት ሆኖ ጽሑፍ ላይ ፡፡ ፍጥረት ሆኖ ጽሑፍ ላይ ፡፡





ድሕረ ገለ አዋርሕ አቦ ሲምበግዊረ ንገለ እዋን ካብ ገዛ ኣርሒቕ ክገይሽ ከምዘኹነ ነገረን። “ብሰራሕ ክገይሽ ኢየ።” “ግና ንጋድሕድክን ብጽቡቕ ተሳኒኽን ክትነብራ ከምዘኹንክን እተኣማመን እየ።” በለ። ናይ ሲምበግዊረ ገጸ ጸልመተ፡ ኣቦኣ ግና ኣየስተብሃለን። ኣኒታ ገለ’ኳ ኣይበለትን። ንሳ ውን እንተኹነት ሕጉስቲ ኣይነበረትን።



ሲምበግዊረ ምስ ደቂ ኣሞኣ እናተጸወተት ከለ ኣቦኣ ናብኣ ገጹ ክመጽእ ካብ ርሑቕ ርኣየቶ። ሓሪቕ ከይከውን ፈርሐት፡ ስለዚ ንኽትሕባእ ናብቲ ገዛ ኣተወት። ኣቦኣ ግና ናብኣ ቀረበ፡ ከምዚ ድማ በለ፡ “ሲምበግዊረ፡ እታ ዘበለጸት ኣደ ረኺብኪ ኣለኺ። ሓንቲ ተፍቅረክን ትርደኣልክን። ብኣኺ እኹርዕ እየ ኣፍቅረኪ ድማ እየ።” ብድሕሪኡ፡ ሲምበግዊረ ክሳብ ዝደለየቶ ግዜ ምስ ኣሞኣ ክትቅመጥ ተሰማምዑ።




ሓደ ንግሆ ሲምበግዊረ ካብ ድቃሳ ከይተንሰኦት ኣርፈደት። “ኣቲ ሰነፍ ቈልዓ!” ኢላ ኣነታ ኣንጻርጸረትላ። ንሲምበግዊረ ካብ ዓራት ጐቲታ ኣውረደታ። እታ ምሒር እትፈትዋ ኮቦርታኣ ኣብ መስማር ተታሕዘት፡ ኣብ ክልተ ድማ ተቐደደት።



ኣሞ ሲምበግዊረ ናብ ገዝኣ ወሰደታ። ንሲምበግዊረ ምወቕ መግቢ ሃበታ፡ በታ ናይ ኣዲኣ ኮቦርታ ጌራ ድማ ኣብ ዓራት ከደነታ። እታ ምሽት ሲምበግዊረ ክትድቅስ ከላ በኸየት። እንተኾነ ግና ናይ እጩይታ ንብዓይ እዩ ዝነበረ። ኣሞኣ ክትከናኸና ምኃና ትፈልጥ እያ።

::ትላተህተ ንረገገገ ህጽሁዚ ኣህኒ
 ::ቆገገገ ዘረ ትላ ገሃቆ ህገገገ ህረ :ጽህገገ ቀገገገ ተገገገገ ተገገገገ ተገገገገ
 ::ትላተህ ህጽሁዚ ገሃቆ ዘረ ህረ ::ትላተህ ተገገገገ ገሃቆ ህገገገ ህረ



::ትላተህ
 ገሃቆ ህገገገ ህረ :ትላተህ ገሃቆ ህገገገ ህረ ::ትላተህ ገሃቆ ህገገገ ህረ
 ህገገገ ህረ ገሃቆ ህገገገ ህረ ገሃቆ ህገገገ ህረ ገሃቆ ህገገገ ህረ ገሃቆ ህገገገ ህረ
 ገሃቆ ህገገገ ህረ ገሃቆ ህገገገ ህረ ገሃቆ ህገገገ ህረ ገሃቆ ህገገገ ህረ ገሃቆ ህገገገ ህረ





ምስ መሰዮ፡ ኣብ ጥቓ ሓደ ሩባ ኣብ ዝነበረት ነዋሕ ገረብ ተሰቐላ ኣብቲ ጨናፍር ድማ መደቀሲ ሰርሐት። ክትድቅስ ከላ ከምዚ ኢላ ኣልቀሰት “ኣደይ ኣደይ ኣደይ ገዲፍክኒ። ገዲፍክኒ ኬድኪ ኣይተመለስክን ድማ። ኣቦይ ደጊም ኣየፍቅረንን እዩ። ኣደይ መዓስ ኢኹ ክትመጹ? ሓዲግክኒ ኬድኪ።”



ንጽባሒቱ ንግሆ ሲምበግዊረ ነታ ልቕሶ እንደገና ደገመታ። እተን ኣንስቲ ክዳውንተን ክሓጽባ ናብቲ ሩባ ምስወረዳ፡ ነታ እተሕዘን ቍዘማ ካብታ ነዋሕ ገረብ ክትመጽእ ሰምዓኣ። ንፋስ ነቲ ኣቕጽልቲ ኣንቀሳቂሱ ሸውሸው ዘብሎ ዝነበረ መሲልወን፡ ሱቕ ኢላን ሰርሐን ቀጸላ። ሓንቲ ካብተን ኣንስቲ ግና ጽን ኢላ ነታ ልቕሶ ሰምዓታ።